

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎትና የትምህርት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎትና ቃሉን በመማር እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳሰባለች።

የአገልግሎት ጥሪ

በተለያዩ መስክ ለማገልገል የምትፈልጉ ሽማግሌዎችን አነጋግሩ።

እርስ በርስ እንተያይ

የጀምርነውን ለሌሎች ወገኖቻችን የመደወል እና እርስ-በእርስ የመጠያየቁን ነገር አጥብቀን እንድቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታሳሰባለች። በዚህ አገልግሎት እየተጋችሁ ያላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)


መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
--------------------------------------	--	--

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“ሞት ሆይ፡ መውጊያህ የት አለ? ሲአል ሆይ፡ ድል መንሣትህ የት አለ?”
 (1ቆሮ. 15:55)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
February 2, 2020	ጥር 24፣ 2012 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወንድም ጳውሎስ
 ቃል ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ
 የጌታ እራት ፕሮግራም መሪ
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“እንግዲህ ልጆቼ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ፥ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሞት እንዲሸር፥ ይኸውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ እንዲያወጣ፥ በሥጋና በደም እንዲሁ ተካፈሉ።”
 (ዕብ. 2:14-15)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

እግዚአብሔር አረኛዬ ነው -- በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም።

በዚህ ክፍል ዳዊት ሞት እንደሚያስፈራው ይዘምራል። በመሰረቱ ሞት በክርስቶስ የመስቀል ስራ አምኖ ከእግዚአብሔር ጋር ላልታረቀ ሰው አስፈሪ ነው። በጌታ ያልሆነ ሰው ምንም ጀግና ቢሆን ከሞት ጋር ሲፋጠጥ ይፈራል። ለዚህ ነው አጋጣ የተባለው የአማሌቅ ንጉስ ሳሙኤል ፊት ሲቀርብ “በውኑ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን?” ያለው (1 ሳሙ. 15:32)። በክርስቶስ የሆንን ቅዱሳን ግን ከሞት ፍርሃት ነጻ ወጥተናል።

ሞት አስፈሪ የማይሆነው የመውጫ ኃይሉ ሲወሰድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን የሞት መውጫ ኃይሉ ነው። ሞት በኃጢአት አማካኝነት ይነድፍና ይገድላል። በኃጢአት የሚመጣው ሞት ደግሞ መንፈሳዊ ሞትን፤ ስጋዊ ሞትንና የዘላለም ሞትን የሚጠቀልል ነው። ሰው በኃጢአት ሲወጋ በመጀመሪያ የደረሰበት የመንፈስ ሞት ነው። ይህም ከእግዚአብሔር ጋር መለየት ሲሆን የተገለጸውም በውስጥ ማንነታችን (በመንፈሳችን) መሞት ነው። ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ ስለነበርነበት ሁኔታ ሲናገር “በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ” የሚለን (ኤፌ. 2:1)። ይህም ሞት ከእግዚአብሔር ፍቃድ ይልቅ በዲያብሎስ ፍቃድና በስጋችን ፍቃድ በመኖር የሚገለጥ ነው። አዳም በኃጢአት በተነደፈ እለት መንፈሳዊ ሞትን ሞተ። ያንንም ተከትሎ በስጋ መሞት በእርሱና በዘሩ ገባ። በክርስቶስም ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ ደግሞ መጨረሻው የዘላለም ሞት -- ለዘላለም ከእግዚአብሔር መለየት ይሆናል።

ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ “በሞት መካከል እንኳ ብሄድ” ሳይሆን የሚለው “በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ” ነው የሚለው (ቁ. 4)። “ጥላ” አካል አይደለም። በእርግጥ “ጥላ” መኖሩ “አካል” እንዳለ ይገልጻል። ነገር ግን የሞት ኃይል ወደ እኛ ሊቀርብ አይችልምና “ጥላው” አያስፈራንም። ስለዚህ ዳዊት በትንቢታዊ መረዳት በክስቶስ ላሉት ሞት ኃይሉ ተወስዶ ጥላው ብቻ የቀረ አስፈሪነቱ የተሻሻለ እንደሆነ ዘመረ። መዝሙሩ በመጀመሪያ የሚያስተምረን አሁን በኛ ላይ ሞት ኃይል ያለው ሳይሆን ጥላው ብቻ የቀረ ኃይሉ የተገፈፈ እንደሆነ ነው። ሞት በኛ ላይ ሊሰለጥን አይችልም። “ሞት ሆይ፥ መውጫህ የት አለ? ሲከል ሆይ፥ ድል መንሣትህ የት አለ?” (1 ቆሮ. 15:55) ተብሎ እንደተጻፈ ሞት መውጫው ተወስዶ ያለ መንፈሴያ የቀረ “ጥላ” ብቻ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ዳቢሎስን ሸርታል (ዕብ. 2:14-15)። ስለዚህም ለኛ ሞት ወደ ክርስቶስ የምንሻገርበት ነው እንጂ የሚያስፈራን አይደለም። ስለዚህ ዳዊት “በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ” አልፈራም ይላል። ሌላው የምንገነዘበው ነጥብ ዳዊት “በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ” ክፉን አልፈራም ለማለት ያስደፈረው በሞት ላይ ስልጣን ያለው አረኛ ከርሱ ጋር በመሆኑ ነው። ስለዚህም “አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም” ይላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ የሞት ኃይል አያስፈራንም። ከኛ ጋር ያለው አምላካችን የሞትን ኃይል የሻረ፤ ሞት ሊይዘው ያልቻለ፤ የሞትን ኃይል አጥፍቶ በኃይል የተነሳ ስለሆነ ክፉን አንፈራም።

ወገኖቹ፡- ዳዊት ከብዙ ዘመናት በፊት አሻግሮ አይቶ እንደዘመረው ሞትን የማንፈራው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛ ሞት እኛን ሊወጋ የሚችልበት የኃጢአት መውጫው ስለተወሰደ ሞት በኛ ላይ አሁን ስልጣን የለውም። ጌታችን ሰው ሆኖ በመስቀል በመዋል በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ዳቢሎስን ሸርታል። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ዲያብሎስን እና መሳሪያውን ሞትን ድል የነሳው ጌታ ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እንደ ንጉስ ዳዊት “በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም” እያልን እንጓደዳለን። አሜን!